

## ለአውስትራሊያ COVIDSafe መደብ ማሳያ

የአስተዳደር ግዛቲችና ተራቶሪዎች እንደ አካባቢ ሁኔታዎች በተለያዩ ጊዜያት የአገር አቀፍ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በየሁለት ሳምንት ያለውን የመሻሻል ደረጃ ይገመግማል

### እርምጃ 1

የ COVID safe እንደገና መከፈት የሚጀምረው ከአካል እርቀትና ጎጂ ሃይጂን ጋር ነው

- በቤትዎ እስከ 5 ጎብኝዎች
- ከቤት ውጭ ለመሰብሰብ እስከ 10 ሰዎች
- ለርስዎና ለሥራ ቀጣሪዎ ተግባራዊ ከሆነ ከቤት መሥራት
- ቤተመጽሐፍት፣ በማህበረሰብ ማእከላት የመጫወቻ መስኮችና በቡድን አካል እንቅስቃሴ ማካሄጃ ቦታ ይከፈታል
- አውስትራሊያኖች በበለጠ ማድረግ የሚችሉት፡
  - እቃ ሽመታ
  - ረስቶራንቶችና ካፌዎች
  - የቤት ሽያጮችና ጨረታዎች
  - የአካባቢ መጫወቻ መስክ
  - ከቤት ውጭ በቡድን አካል እንቅስቃሴ
  - የአካባቢና ክልላዊ ግዛት ጉዞ

### እርምጃ 2

ብዙዎች የገገድ ሥራዎች እንደገና የሚከፈቱት ከአካል እርቀትና ሃይጂን ጋር ነው

- ከቤት ውጭ እስከ 20 ሆኖ መሰብሰብ
- ለርስዎና ለሥራ ቀጣሪዎ ተግባራዊ ከሆነ ከቤት መሥራት
- አውስትራሊያኖች እስከ 20 ሆነው በበለጠ መሰብሰብ የሚችሉት
  - በጂምላስቲክ/Cyms
  - በቁንጅና ህክምና ሳሎን
  - ሲኒማዎች፣ ቲያትሮች ወይም በመደሰቻ መናፈሻ ቦታዎች
  - የስኬል አዳራሾች እና ቤተ መዘክሮች
  - በአንዳንድ አስተዳደር ግዛት ላይ መጓዝ
- አስተዳደር ግዛቶችና ተራቶሪዎች በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ የበለጠ ቁጥርን ሊፈቅዱ ይችሉ ይሆናል

### እርምጃ 3

ከአካል እርቀትና ጎጂ ሃይጂን ጋር አውስትራሊያኖች ወደ ሥራ መመለስ

- እስከ 100 መሰብሰብ
- ወደ ሥራ ቦታ መመለስ
- ታስማንን ማቋረጥ/cross-Tasman፣ ፓሲፊክ አይላንድ ጉዞ እና የዓለም አቀፍ የተማሪን ጉዞ ግምት ውስጥ ማስገባት
- አውስትራሊያኖች እስከ 100 ሆነው በበለጠ መሰብሰብ የሚችሉት፡
  - በምግብ ስፍራዎች
  - በሳውና እና ገላ መታጠቢያ ቤቶች
  - በሁሉም የአስተዳደር ግዛት ውስጥ መጓዝ
- አስተዳደር ግዛቶችና ተራቶሪዎች በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ የበለጠ ቁጥርን ሊፈቅዱ ይችሉ ይሆናል

# ይህን ውጤታማ እንዲሆን አውስትራሊያኖች ምን ማድረግ ይችላሉ

# COVIDSAFE

## ግላዊ የሆኑ ሃላፊነቶች



የ 1.5m ሜትር አካላዊ እርቀትን መጠበቅ



የእጅ ገጽህና ሃይጅን መጠበቅ



ለትግራሽ የሆኑ ገጽህና ሃይጅንን ማካሄድ




ሲታመሙ ቤት ውስጥ መቆየት




የ COVIDSafe app ተጭኖ ማስገባት


## መሰረት ጤና



በህዝብ ላይ ያተኮረ ምርምራ




ከታወቀ ጉዳዮች ጋር የተካሄደን ንክኪ የመለየት አቅም ማጠናከር



የአካባቢ ጤና አሰራር ዘዴ ምላሽ

## በአደጋ ለተጋለጡ ሰዎች መከላከል



ለአደጋ የተጋለጡ ሰዎች ከተቻለ ቤት ውስጥ መቆየቱን መቀጠል አለባቸው። ወደ ገጠር በርሀ መሄድን ማገድ፤ እንዲሁም ለአቦርጂናልና ቶረስ ስትሬት አይላንደር ማህበረሰባት፤ ለእድሜ ሽማግሌ የሚሰጥን እንክብካቤ እገዳዎች በማድረግ በቤተሰብና ማህበራዊ ግንኙነት ሚዛናዊ በማድረግ ማስተካከል